

የፕሮጀክቱ የምርምር ውጤት የማሰራጨ ዘዴዎች

- * የፕሮጀክቱ የሰራ ዉጤቶች በፕሮጀክቱ ድህረ ገጽ (web page; www.larima-appear.info) በኩል ለባለድርሻ አካላት ይደርሳል
- * ኢንተርኔትን ማግኘት በማይችሉ የሕብረተሰብ እና ባለድርሻ አካላት በየጊዜው የሚዘጋጁ አጫጭር ጽሁፎች ሕብረተሰቡና ባለድርሻ አካላት እንዲደርሱ ይደረጋል።
- * በተለያዩ ቋንቋዎች የሚዘጋጁት አጫጭር ጽሁፎች እና ሌሎች መኩዋል ለሕብረተሰቡ እንዲደረስ ይደረጋል።
- * የፕሮጀክቱ ሰብሰባዎች እና ምርክሮች በትክክል ተዘግበው ለባለድርሻ አካላት በ ድህረ ገጽ ወይም በ ፖስተር እንዲደርስ ይደረጋል ።
- * እስከላር ሺፕ በተሰጣቸው የሁለተኛ እና የሶስተኛ ዲግሪ የሚከታተሉ ተማሪዎች የሥራ ውጤት እና በተመራማሪዎች የሚገኙ የፕሮጀክቱ ውጤቶች በሀገር አቀፍ/ አለም አቀፍ ኮንፍረንስ ላይ እንዲቀርቡ ይደረጋል።



WITH FUNDING FROM
**AUSTRIAN
 DEVELOPMENT
 COOPERATION**

oead
appear

ተባባሪ ተቋማት :


ቦኩ ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሀብትና ህይወት ሳይንስ፣ ቪ.የና - ፕሮፌሰር ዶ/ር ዋልፍራም ግራፍ እና ዶ/ር ኢልሴ ሻዋዚንገር

አምቦ ዩኒቨርሲቲ - ዶ/ር አሰፋ ቀነኒ ነጋሳ

የኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ብሄራዊ ዓላና ሌሎች የውሀ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል ተቋም- ዶ/ር አስቻለው ላቀው ሀይሌ



LARIMA



ከኢትዮጵያ ደጋማ ቦታዎች የሚነሱ ወንዞችን በቀጣይነት አያያዝና አጠቃቀም

የኢትዮጵያ ደጋማ ወንዞች በቀጣይነት ለመከታተልና ለመያዝ የሚሰራው ፕሮጀክት የተጀመረው ሶስት ተቋማትን መሰረት ባደረገ አብሮ የመሰራት የጋራ ስምምነት ሲሆን እነዚህም ተቋማት፣ በአስትርያ ሀገር የሚገኘው የተፈጥሮ ሀብትና ህይወት ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ/ቦኩ፣ በኢትዮጵያ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የብሔራዊ ዓላና የውሀ ውስጥ ህይወት ምርምር ማዕከል እና አምቦ ዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ ናቸው። ይህ ፕሮጀክት በተፈጥሮ ማህበራዊ ሳይንስ ዘርፎች የወራጅ የውሀ አካላት ደህንነትን፣ በሰዎች በማህበራዊና ኢኮኖሚ ላይ የሚያስከትሉትን ተጽዕኖ ለመረዳት የሚያስችል እውቀትን በማጎልበት፣ የማህበረሰብ አቀፍ የውሀ ሀብት አጠባበቅና አያያዝና በዘርፉ የሰው ሀይል አቅም ግንባታ ዋናው አላማው ሲሆን በተጨማሪም ፕሮጀክቱ በሀገር ውስጥ የሚገኙትን ተቋማት በትምህርትና በምርምር እርስ በርስ እንዲሁም አውሮፓ ከሚገኙ ተቋማት ጋር ግንኙነቱን የበለጠ ያጠናክራል።



ፕሮጀክቱ አምስት ዋና ዋና አላማዎች ያሉት ሲሆን እነሱም

- * የኢትዮጵያ የደጋማ ቦታ ወንዞችንና ምንጮችን አጠቃላይ ሁኔታ የሚወክሉ (በውሃ እና የመሬት አጠቃቀም፣ በሜትሮሎጂ፣ በሬዚኮኬሚስትሪ፣ በሞርፎሎጂ፣ በሥነ ሕይወት) መረጃን በመጠቀም የመረጃ ምንጭ ማጠናቀር፣ እንዲሁም ስነ-ህይወታዊ የወንዝ ዉሃ ጥራት መከታተያ ዘዴዎችን ማወጣት፣
- * የደጋማ ወንዞች በቀጣይነት የመጠቀምና አያያዝ ስልጠናንና ምርምርን መሰረት ያደረጉ ሁለት ቦታዎችን በመምረጥ የመመዘኛ ስራ ማድረግ፣

- * የጾታን አስተዋዎኦ መሰረት ያደረገ፤ ለቀጣይ ጥናት ግብዓት የሚሆን የመነሻ መረጃን የውሀ አካላት ለስው ልጅና ለእንስሳት የሚያበረክቱትን አስተዋዎኦን የሚያጎላ የመጀመሪያ ደረጃ መረጃ ማወጣት፤
- * የውሃ ሀብትን በዘላቅነት ለመጠቀም የሚያስችል የሰዎችንና ተቋማትን አቅም በእውቀት፣ በትምህርትና ምርምር መገንባት፤
- * የፕሮጀክቱ መዳረሻ ውጤቶችን ለሚመለከታቸው አካላት፣ ለሳይንሱ ማህበረሰብ፣ ለፖሊሲ አውጪዎች ብሎም ለሰፊው ማህበረሰብ ለማስተላለፍ የሚያስችል ዘዴን ማጎልበት ናቸው።



ፕሮጀክቱ በቀጣይነት ለሀገሪ ዕድገት ያለው ድርሻ

- * በወንዞች ጥራት ቁጥጥር አውቀት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የምርምርና ማስተማር ሂደት አማካኝነት መቀላል ወጪና በተሻለ ታላማነት የእውቀት ሽግግር ማድረግ
- * ከፕሮጀክቱ የሚገኙ ዕውቀቶች የትምህርትንና መማር ማስተማሩን ስራ በተግባር መደገፍ፤ አዳዲስ የምርምር ዘዴዎች አቅርቦትና የህብረተሰቡን ዕውቀት ማጎልበት
- * ፕሮጀክቱ የተለያዩ የሙያ መስኮችን እና የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማካተቱ የህብረተሰብ ችግር በጥልቀት መረዳትና ማወቅ በወጋ ሀብትን አጠባበቅ ማዳበር
- * በውሃ ውስጥ የሚኖሩ ሕይወትን መሰረት ያደረገ የወንዝ ጤናማነት መከታተያ ዕውቀት በተአማኝነቱና በቀላል ዋጋ የሚተገበር በመሆኑ ማንኛውም ባለድርሻ አካላት በቀላሉ ተጠቅመው የተሻለ እውቀትንና መረጃን ማስተላለፍ ይችላሉ



የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች

- * በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች ከፕሮጀክቱ ጋር ተያይዞ ከሚሰጡ ትምህርቶችና አጫጭር ሥልጠናዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ። ሌሎች ከፍተኛ ትምህርትና የምርምር ተቋማት እወቀቱን ያገኛሉ።
- * በምርምር እና በማስተማር ሥራ ላይ የተሰማሩት ኢትዮጵያዊያን በሁለተኛ እና በሶስተኛ ዲግሪ ትምህርታቸው በአስትሪያ ዩኒቨርሲቲ የመከታተል ዕድል ያገኛሉ።
- * በአምቦ ዩኒቨርሲቲ በባዮሎጂ ት/ክፍል በተለያዩ ፕሮግራሞች የሁለተኛ ዲግሪ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ 10 ተማሪዎች ለምርምር ሥራዎች የገንዘብ ድጋፍ ያገኛሉ።
- * የልማት ሠራተኞች የመጀመሪያ ደረጃ ት/ቤት መምህራን ፣ ተማሪዎች እና ሕብረተሰቡ በወንዞች አያያዝ ላይ መሰረታዊ ዕውቀት ያገኛሉ።
- * የዚህ ፕሮጀክት ምርምር ውጤት ለህብረተሰቡ በሚገባ መልኩ እየተዘጋጀ የሚደርስ ስለሚሆን ህብረተሰቡ በራሱ የአካባቢውን ወንዞች ጤንነት መቆጣጠር ይችላል።

ፕሮጀክቱ ለሴቶች የሚሰጠው እድሎች

በገጠር አካባቢ ለሚኖሩ ሴቶች

- * ሴቶች ከወንዝ ጋር የተያያዙ የውሀ ወለድ በሽታዎችን የማወቅ ዕድል ይኖራቸዋል። ፣ ባገኙት ዕውቀት ቤተሰቦቻቸውንና ሕብረተሰቡን ከውሃ ወለድ በሽታዎች ይከላከላሉ።
 - * ውሃን ከብክለት የመከላከል፣ በዕውቀት ላይ የተመሰረተ አጠቃቀም በማዳበር ወንዞችን ቀጣይ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ አቅም ይኖራቸዋል።
- በፕሮጀክቱ ሥራ ውስጥ የሚሳተፉት ሴቶች
- * በመሰረታዊ ተግባር ላይ የተመሰረተ ዕውቀት ስለሚያገኙ፤ ወንዞች በቀጣይነት አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ በማድረግ ላይ አውንታዊ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል።
 - * አዳዲስ ስልጠናዎችን ስለሚያገኙ የተሻለ የወላኔ አሰጣጥ አቅም ይኖራቸዋል።

ፕሮጀክቱን በሚተግባሩ ተቀዋሚዎች

- * በአስትሪያ ሀገር ትምህርታቸውን ለመከታተል የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ ይደረጋል።
- * በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዲግሪያቸውን እንዲከታተሉ የምርምር የገንዘብ ድጋፍ ያገኛሉ።